



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት

Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ጠ/ሚር ጽቤት ርዕስ አንቀጽ
ታህሳስ 2013

የሕግ የበላይነት፣ የሀገር ቀጣይነት አስኳል

የተኛውም የአባላቱን ደኅንነት፣ ነጻነት እና ብልጽግናን ለማረጋገጥ የሚፈልገው ማኅበረሰብ በማኅበረሰቡ ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን እና ቡድኖችን ምግባር የሚገዙ ደንቦችን መደንገግ ግድ ይለዋል። የማኅበረሰቡ አባላት የሆኑ ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖች እነዚህን ገደቦች እየጣሱ ምንም ቅጣት የማይቀጡ ከሆነ ማኅበረሰቡ በግጭት እና በቀውስ የሚታመስ የመሆን ዕድሉ ሰፊ ነው። “ጉልበት ትክክለኛነት” በሆነበት ማኅበረሰብ፣ ኃይሎች ሌሎችን እየጎዱ፣ ያሻቸውን ያደርጋሉ፣ ለዚህም ምንም ተጠያቂነት አይኖርባቸውም።

ለነጻነት እና ለሰብአዊ ክብር ባደረጉት ባላቋረጠው ትግል የተገለጸው የኢትዮጵያውያን መሻት ለሁሉም ሰው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ ወይም ሌላ ደረጃ ሳይለያይ ሕጎች በእኩል ተፈጻሚ የሚሆኑበት ማኅበረሰብ መገንባት ነው። በሕግ የሚተዳደር ማኅበረሰብ፣ ሁሉም ሰው በሕግ ፊት እና ከሕግ በታች እኩል የሆነበት፣ በሕግ የበላይነት የተመሠረተ ማኅበረሰብ፣ እንዲህ ያለ ማኅበረሰብ ነው ኢትዮጵያውያን መገንባት የሚፈልጉት።

ከታሪካችን፣ ካሉብን የኢኮኖሚ፣ የማኅበረሰብ እና የፖለቲካ ተግዳሮቶች አንፃር የሕግ የበላይነት የሠፈነበት ማኅበረሰብ መገንባት ቀላል አይሆንም። የሕግ የበላይነትን ማስፈን በየተኛው ሀገር ቀላል ሆኖ አያውቅም፣ አምባገነንነት እና ቀማኛነት የሚጠናወተው የአገዛዝ ልምምድ በታሪክ በስፋት የታየበት የፖለቲካ ባህላችን እና ውሳኔንገቱ የጎላው የተቋሞቻችን ብቃት መገንባትን ከባድ ያደርገዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ቡድኖች የሚያራምዱት ሰብአዊነትን የሚያፋልስ የብሔር ጥላቻ ርዕዮተ ዓለም፣ መዋቅራዊ የሆኑት ድህነት እና ደካማ ተቋማት፣ እንዲሁም ከዚህ ቀደም የነበሩ መንግሥታት ውርስ፣ የሕግ የበላይነት ባህል የመገንባት በዳጎት ላይ ሽቅብ የሚደረግ ፍልሚያ አድርጎታል።

የሆነው ሆኖ መንግሥት የጀመረውን በሕግ የበላይነት መርህ ላይ በተመረኮዘ ዲሞክራሲ ማኅበረሰብ የመገንባት ጥረቱን አጠናክሮ ለመቀጠል ቁርጠኛ ነው። ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ያለው አማራጭ ለኢትዮጵያውያን ተቀባይነት የሌለው ነው። ኢትዮጵያ የሺ ዓመታት የሀገረ መንግሥትነት ታሪክ ያላት ብርቱ ሀገር ነች። ጠብና መከፋፈልን የሚዘሩ ከሐዲዎችና ጠላቶች ሳይኖሩ ቀርተው አይደለም ኢትዮጵያ ዛሬም የነፃነት፣ የሉዐላዊነት እና የሀገራዊ ኩራት ምልክት ሆና የምትታየው። የተለያዩ የብሔር ዳራ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ያላቸው ትሥሥር ጥንካሬ እና የብሔር ማንነትን የሚሻገር ሀገር ወዳድነት የተነሳ ነው ዛሬም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያለቸው። ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማስቀጠል ብቻውን የግባችን ጣራ አይደለም፣ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ እና የበለጸገች ሀገር መገንባት እንደሚችሉ ለማሳየት ቆርጠዋል።

ከተወሰነ ጊዜ በፊት አንድ አፍሪካዊት ሀገር አውሮፓውያንን የቅኝ ግዛት ፍላጎት መቋቋም ትችላለች ተብሎ በዙዎች አይታሰብም ነበር። ይህንን እሳቤ ኢትዮጵያዊያን ፉርሽ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ታይላላች፣ ትበለጽጋለች እናም በሕግ የበላይነት ላይ የተመሠረተ ዲሞክራሲያዊ ማኅበረሰብ ትገነባለች።

የብሔር ክፍፍል እና ጠላትነት አጀንዳን የሚያራግቡ የሕውሐት አክራሪዎች እና የነሡ ግብረ አበሮች የዘረፉትና የሰበሰቡት የጦር መሳሪያ እና ገንዘብ ከሕግ በላይ መንቀሳቀስ መብት የሚሰጣቸው ይመስላቸዋል። እንዲህ ያሉ ከዕብሪት የሚመነጩ የተዛቡ እይታዎች እንዲከሰሙ ለማድረግ እስከተቻለ መገንባት የምንፈልገው ዓይነት የማኅበረሰብ እውን ሊሆን አይችልም።

ኢትዮጵያ፡ አዲሲቷ የተስፋ አድማስ Ethiopia: A New Horizon of Hope

ለዚህ ነው መንግሥት ለሕግ የበላይነት ቆሞ እጅግ ኃይለኛ የሆኑ የሚመስላቸው ቡድኖች እና ድርጅቶች ሆን ብለው ለሚፈጽሟቸው፣ የማኅበረሰቡ የከበሩ ተቋማት እና ደንቦች ላይ ለሚፈጸሙ ጉልህ የሆኑ ጥሰቶች አጥፊዎችን ተጠያቂ ለማድረግ ቁርጠኛ አቋም የያዘው። ሕገ ወጥ፣ ጉልበተኛ እና ኃላፊነት የጎድለው ጀብደኝነት የሚታይባቸው የወንጀል ቡድኖች እና ደቀ መዝሙሮቻቸው ላይ በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነት እንዲሰፍን የሚደርገው ጥረት እነዚህ ቡድኖች ለዜጎች ደህንነት እና ሰላም ሥጋት መሆናቸው እሲኪቀር ድረስ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ብቃት ያላቸው እና ጠንካራ ተቋማት የመገንባት ዓላማ ያለውን የማሻሻያ እና የሪፎርም እንቅስቃሴዎች መንግሥት ይገፋበታል። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ጊዜ ይጠይቃሉ፣ ብዙ የሚጎትታቸው ተግዳሮትም ሊገጥማቸው ይችላል፣ ነገር ግን አይቀለበሱም። ወደኋላ የማንመለስበትን መንገድ ተያያዘነዋል። ኢትዮጵያ ከሕግ በላይ ሆነው የሚንቀሳቀሱ የጥቂት ሌቦች አገዛዝ በቅቶታል። ቀስበቀስ፣ ግን በርግጠኝነት በሕግ የበላይነት ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያ፣ ብዙ ጉልበት ያላቸውም ሆኑ ብዙ ጉልበት የሌላቸው በሕግ ፊት እኩል የሚታዩባት ኢትዮጵያ እውን ትሆናለች።

//